

ጋዜጣዊ መግለጫ



አሜሪካ ኤምባሲ
አዲስ አበባ
2014/09

ስተጨማሪ መረጃ በ011-130-7033 ይደውሉ
ድረ-ገጽ - <http://ethiopia.usembassy.gov>

በአሜሪካ መንግሥት ድጋፍ በኢትዮጵያ የሽምብራ ምርትን ለማሻሻል የሚያስችል የምርምር ላቦራቶሪ ይፋ ተደረገ

ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ፣ ካሊፎርኒያ ዴቪዥን የኢንቨስትመንት እና የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ በሚያደርግ የምርምር መርሃግብር ላይ በትብብር ይሰራሉ።

የካቲት 17 ቀን 2006 ዓ.ም. አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ፤- የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ (ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ) እና ካሊፎርኒያ ዴቪዥን የኢንቨስትመንት (ዩ ሲ ዴቪዥን) የፊድ ዘ ፊውቸር መርሃ ግብር አካል የሆነና የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋም ለሚችል የሽምብራ ዝርያ የምርምር ስራ የሚውል ላቦራቶሪ በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ከፈቱ። ይህ ለአምስት ዓመታት የሚቆይ 4 ሚሊዮን ዶላር በጀት የተመደበለት መርሃ ግብር፣ በሽታን መቋቋም የሚችሉ የሽምብራ ዝርያዎችን በብዛት እና በዓይነት በማቅረብ፣ አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮችን ምርታማነት ማሳደግ ላይ ያተኮራል።

ሽምብራ ከአኩሪ አተር እና ባቁላ ቀጥሎ በከፍተኛ መጠን የሚመረት የአበባ ሰብል ዓይነት ሲሆን፣ በተለይ በማደግ ላይ ባሉ አገራት ለሚገኙ ድሃ አርሶ አደሮች የገቢ ምንጭ፣ የምግብ ዋስትና እና ቀለብ በመሆን ትልቅ ጠቀሜታ ይሰጣል። ሰብሉ በከባቢ አየር ውስጥ ያለውን የናይትሮጅን መጠን የመቆጣጠር ብቃት ያለው በመሆኑ ለአፈር ለምነት አስተዋጽኦ ያደርጋል።

በኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የሰብል ምርምር ዳይሬክቶር እና በኢትዮጵያ የፕሮጀክቱ አስተባባሪ ዶ/ር አስናቀ ፍቅሬ፣ “የሽምብራ ምርት የእሴት ሰንሰለትን በማሻሻል፣ በኢትዮጵያ አነስተኛ ይዞታ ያላቸውን አርሶ አደሮች ኑሮ ማሻሻል ከዚህ ፕሮጀክት ከሚጠበቁ ውጤቶች አንዱ ነው ።” ብለዋል።

ኢትዮጵያ በአፍሪካ ዋናኛ የሽምብራ አምራች ስትሆን፣ ከአንድ ሚሊዮን የሚበልጡ የአገሪቱ አርሶ አደሮች ሽምብራ ያመርታሉ። በመሆኑም ኢትዮጵያ ከፕሮጀክቱ በከፍተኛ ደረጃ ተጠቃሚ የመሆን ዕድል አላት። የኢትዮጵያ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲም፣ ሰብሉ የሚሰጠውን ጥቅም በመገንዘብ እየተገበረ ባለው የአምስት ዓመት ስትራቴጂ ውስጥ ቅድሚያ ሰጥቶታል። የስትራቴጂው ዓላማ ኢትዮጵያውያን ሳይንቲስቶችን እና አርሶ አደሮችን፣ ዓለም አቀፍ ተመራማሪዎችን በሽምብራ ምርምር ላቦራቶሪው አማካኝነት በማስተባበር፣ በአገሪቱ በ2002 የምርት ዘመን የተመረተውን ሽምብራ በ2007 የምርት ዘመን በእጥፍ ማሳደግ ነው።

በኢትዮጵያ የዩ ኤስ ኤ አይ ዲ ሚሽን ዳይሬክቶር ዴቪዥን ዌለር የመርሃ ግብርን ጠቀሜታ ሲገልጹ፣ “ለአዲሱ የሽምብራ ምርምር ላቦራቶሪ ድጋፍ ስናደርግ፣ በመርሃ ግብር የሚገኙ አዳዲስ እና የተሻሻሉ ዝርያዎች፣ የኢትዮጵያን የግብርና ምርታማነት እንደሚያሳድጉ፣ ብሎም ሽምብራ

በሚመረትባቸው የአገሪቱ ደጋግ አካባቢዎች ያሉ አርሶ አደሮችን ኑሮ እንደሚያሻሽሉ በማመን ነው።” ብለዋል።

የፕሮጀክቱ ተመራማሪዎች ከአርሶ አደሮች ጋር በመመካከር የሚመረጡ የሽምብራ ዝርያዎችን የምርት መጠን፣ ድርቅ የመቋቋም አቅም፣ ሥነ-ምግባዊ እሴት እና የናይትሮጅን መጠንን የመቆጣጠር ባህሪያትን የማሻሻል እቅድ አላቸው። በካሊፎርኒያ ዴቪድ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የዩኤስ ኤ አይ ዲ ምርምር ፕሮጀክት ዳይሬክተር ደውግ ኩክ ባደረጉት ንግግር፣ “ተሻሽለው የተላመዱ ዝርያዎችን ለአምራቾች በስፋት ማቅረብ፣ የአየር ንብረት መለዋወጥን መቋቋም የሚችል እና ሌሎች ጠቃሚ እሴቶች ያሉትን የሽምብራ ዝርያ የማዳቀል ስራን ይበልጥ ያፋጥነዋል። በፕሮጀክቱ የነባር ዝርያ ዓይነቶችን የማካተት ስተራቴጂም ዋነኛ ዓለማዊ ይኸው ነው።”

አዲሱ የሽምብራ ምርምር ላቦራቶሪ በዩኤስ ኤ አይ ዲ በኩል የአሜሪካ መንግሥት በመላው ዓለም ረሃብን ለመዋጋት እና የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚተገብረው ፊድ ዘ ፊውቸር በሚባለው መርሃ ግብር የገንዘብ ድጋፍ ከሚደረግላቸው 23 የምርምር ላቦራቶሪዎች የቅረብ ጊዜው ነው። በካሊፎርኒያ ዴቪድ ዩኒቨርሲቲ የሚመራው የመርምር ቡድን ከኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት በተጨማሪ፣ የሳውዲያርቲ ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ፣ ፍሎሪዳ ዓለምአቀፍ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም የቱርኪን ሀራን ዩኒቨርሲቲ ያካትታል።

ስለ ፊድ ዘ ፊውቸር፡- ፊድ ዘ ፊውቸር የአሜሪካ መንግሥት በመላው ዓለም ረሃብን ለመዋጋት እና የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚተገብረው መርሃ ግብር ነው። መርሃ ግብሩ አነስተኛ ይዘታ ያላቸው አርሶ አደሮች በተለይም ሴቶች ላይ በማተኮር አጋር አገራት የግብርና ዘርፋቸውን እንዲያሳድጉ እንዲሁም ምጣኔ ኃብትንና ንግድን በማሳደግ ገቢን ለመጨመር፣ ረሃብን፣ ድህነትን እና የምግብ እጥረትን ለመቀነስ የሚያስችል ድጋፍ ያደርጋል። ለተጨማሪ መረጃ፡ www.feedthefuture.gov